

ሐዋርያ የክብር ተሸላሚ ሆነ

“በፈታኝ ጊዜዎች ውስጥ አኔና የካናዳ ሕዝብ አንዲህ ያሉ ፍቅሮችን ያለምን ይመስለኛል - ፍቅር ለራሳችን፣ ፍቅር ለሀገራችን፣ ፍቅር ለበለጠ የዓለም ሰላምና ፍትህ። በተወሰነ ደረጃ፣ ሁላችንም በራሳችን ውስጥ የተሸከምናትን ሀገራችን እንደገና ገንብተናታል፣ እንደገና አድሰናታል፣ አጠናክረናታል፣ ብሎም ሙሉ አድርገናታል።”

ብዙውን ጊዜ ባይሆንም አልፎ አልፎ ኩነቶች ብቻ ሳይሆኑ ትንቢቶችም ይገጣጠማሉ። ከሁሉም በላይ ደግሞ፤ አንዳንድ የዓለማችን ሰዎች መልካም ምኞታቸውና ጥረታቸው ተሳክቶ ሊደመጡ ከሚችሉበት ማማ ላይ ወጥተው ሲናገሩ የሚያስተላልፉት መልዕክት፣ በጊዜ ዳገትና አቀባይ ላይ ደክመው የራሳቸው መከሰቻ ቦታና ጊዜ አጥተው ከሚጨነቁ ሌሎች ብፁዕ ስብዕናዎች ጋር ይመሳሰላል።



ከቀኝ ወደ ግራ፣ ክብር ሌውተናንት ገሸርጎር ደቪ. ሲ. ሶንሊይ (Honourable David C. Onley, Lieutenant Governor of Ontario)፤ ተሸላሚው አቶ ሙሉቀን ሙጨ፤ ሚስተር ቶማስ ኤስ. ሳራስ-የጋዜጠኞች ምክር ቤት ፕሬዚዳንት (Thomas S saras — president of National Ethnic Press & Media Council of Canada)፤ አልፍኝ አስከልካይ ባልደረባ፤ ሚስ አሻ ራጃል-የጋዜጠኞች ም/ር ቤት ም/ፕሬዚዳንት (Ms. Asha Rajak — vice president of NEPMCC)

በዚህ ሃተታ መግቢያ ላይ ጠቅሰን ያስቀመጥነውን መንደርደሪያ የተናገሩት ታዋቂ የካናዳ መሪ የነበሩት ክብር ፔሪ ኢ.ሊ.ዮት ትሩዶ (The R. Hon. Pierre Elliot Trudeau) ናቸው። ጠ/ሚኒስትር ትሩዶ ልባዊ ብልታቸውና የፖለቲካ ራዕዮቸው ሊበራላዊ ሲሆኑ፣ ሲናገሩ ልቦናን ባርባር የሚያደርጉ፣ ሲወስኑና ሲፈጽሙ ደግሞ የማያዳግሙ ልቦ ሙሉ መሪ እንደነበሩ መዋዕለ-ታሪካቸው ያወሳል። እኒህ ተራማጅና ካናዳዊያን ስከክ ብለው የሚወዷቸው ታላቅ መሪ የግል ሕይወትን አድናቂና ከብዙሃን ዓላማቸው ጋር ሳይጸረር በግላቸው ማኖሪያ ውስጥ ተገቢውን ቦታ ይሰጡ እንደነበረም ይነገራል።

እናጣ፤ ልናትተው ለፈለግነው ለዚህ ዘገባ የኢ.ሊ.ዮት ትሩዶ ገግግር ጥቅስ ደግፎ መንደርደሪያ ሆኖ አግኝተነዋል። ጉዳዩ ሐዋርያ ጋዜጣን ይመለከታል። ሐዋርያ የመጀመሪያውን ስርጭት የጀመረችው ነሐሴ 1987 ዓ.ም (August 1995) ሲሆን ለአጀማመሯ መሠረታዊ የሆነ ዓላማ ነበራት። ጊዜው ከ80ዎቹ መጀመሪያ አንስቶ በተለያዩ ምክንያቶች አገሩን እያጣለ ወደ ውጭ አገሮች ይነገድ የነበረው ስደተኛ እንደምንም ብሎ ተግሙቶ የመጀመሪያውን ቅና የግፍ ገፈት ቀጣሽ የሆነው የህብረተሰብ ክፍል በልቡ ሀገሩንና ታሪኩን ተሸክሞ ወደ ሰሜን አሜሪካና አውሮፓ ተበታትኖ የሰፈረበት፤ በሀገር በቀል አረመኔ መንግሥትና ዓለም አቀፋዊ የፖለቲካ ጨና ውስጥ ያካሄደው መራራ ትግል አዳክሞትና አስመርጫት አንገቱን አቀርቅሮ የነበረበት፤ ታሪክ ጠላሹና ከላሹ ወያኔያዊ ሥርዓት ተተክቶ ሀገር ከድጡ ወደ ጣጡ እየገባች ሲመለከት በውስጡ የሚነደውን የሀገርና የወገን ፍቅር፤ በሀገራችንና በዓለም ላይ ፍትህና ርትዕ እንዲሰፍኑ ሰሜቱን ለመግለጽና ድምጹን ለማሰማት የሚያስችለው አማራጭ የብዙሃን መገናኛ የሚፈለግበት ወቅት፤ በየሀገሩ የሰፈሩ ኢትዮጵያዊያን በያሉበት ሀገር ውስጥና በሌሎች ሀገሮች ውስጥ ከሚኖሩ ወገኖቻቸው ጋር የሚደግጡበት መንገድ አስፈላጊነቱ ጎልቶ የታየበትና በውጭ ኑሞሪ በሆነው የህብረተሰባችን ክፍልና ከየመንግሥታቱና ሕዝቦች ጋር ለሚደረጉ የመረጃ ልውውጦች የኢትዮጵያዊያንን ጉዳይ የሚመለከት የግንዛቤና የዜና አቅርቦት ጣመቻቸት አስፈላጊ ሆኖ የሚታይበት የታሪክ ገጠመኝ ነበር። ሐዋርያ የተወለደችውም ይህን የታሪክ ገጠመኝ ሟተት አድርጋ ነው። ችግር በወለደው የጋዜጠኝነት ሙያ የተጀመረችው ሐዋርያ ጋዜጣ በአንባቢዎች ዘንድ ተወዳጅነትን በማትረፍ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ ኢትዮጵያዊያን በሚኖሩባቸው የዓለም አካባቢዎች መስራጫትና በስፋት መነበብ ጀመረች። በዚህም ሐዋርያና ሐዋርያዎች፣ ክቡር ትሩዶ እንዳሉት፣ በፈታኝ ጊዜ ውስጥ ለራሳቸውና ለሀገራቸው መልካሙን ፍቅር አልመው፣ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን በልባቸውና በምናባቸው ውስጥ ለሚሰረከረኩት ውድ ሀገራቸውና ሕዝባቸው የድርሻቸውን አስተዋጻኦ በማድረግ ኢትዮጵያን እንደገና ለመገንባት፣ እንደገና ለማደስ፣ ለማጠናከርና የተሟላች ሀገር ለማድረግ በሚደረገው ረጅም ጉዞ ላይ የማይናቅ ሚና ተጨውተዋል።



ተሸላሚዎችና

የመልካም ሆነ የመጥፎ ተግባር ዋጋው የሚለካው የዓላማው ኢላማ የሆኑ ክፍሎች ወይም ዓላማው እውን ሲሆን እማኝ የሆኑ ተመልካቾች በሚያሳዩት ገፀ-ባህርይ ነው። ገፀ-ባህርዩ ጥላቻ፣ ተቃውሞና ውግዘት፣ ክስና አምባገነን ሊሆን ሲችል፤ በሌላ በኩል ደግሞ አክብሮት፣ ድጋፍ፤ ማበረታታትና የመሳሰሉት ሲሆኑ አቅምና ሁኔታ ሲፈቅድ ደግሞ ነቅሶ አውጥቶ መሸለምና በሕዝብ ፊት ምሳሌነታቸውን ማረጋገጥ የሚጠቀስ ነው። ሐዋርያ ጋዜጣ፣ አዘጋጆቹና የቅርብ ተባባሪዎቹ አንከን የሌለባቸው ናቸው ባይባልም፣ ላለፉት 15 ዓመታት ጋዜጣዎ ላበረከተቸው አስተዋጻኦ በአመዛኙ መልካሙ ዕድል ገጥሟቸው አክብሮትን፣ ድጋፍንና ማበረታታን አትርፈዋል። ከዚህም አልፎ ጋዜጣዎ እየተዘጋጀች በምትወጣበት በቶሮንቶ፣ ካናዳ ኑዋሪ ከሆኑ ወገኖቻችንና ከአቋቋሟቸው ድርጅቶች፣ ማለትም ከኢትዮጵያዊያን ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው፣ ከኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንና ከመሳሰሉት በየጊዜው የማበረታቻ ሽልምቶችን አግኝተዋል። ከዚህም አኳያ ሰሞኑን ጋዜጣዎና ዋና አዘጋጁ አቶ ሙሉቀን ሙጨ ያገኙት ከፍተኛ ሽልማት ሲከማች ለቆየው መልካም አርአያነት ማረጋገጫ ነው። ከሁሉም ደግሞ ይህ ሽልማት ከውጭ ሆነው ወደ ኢትዮጵያዊያን ማህበረሰብ ከሚመለከቱ ክፍሎችና ከመንግሥታዊ አካላት ይሁንታን ባገኘ ሁኔታ በመሆኑ ደስ ያሰኛል።



ከግራ ወደ ቀኝ: ወ/ሮ ብዙአየሁ እጅጉ፣ ሙሉቀን ሙጨ እና ዶ/ር ኢሪክ ሆስኪንስ- የኦንታሪዮ ክፍለ ሀገር ምክር ቤት አባልና የዜግነትና ኢሚግሬሽን ሚኒስትር (Dr. Eric Hoskins፣ MPP፣ Minister of Citizenship and

በኦንታሪዮ ክፍለ ግዛት ዋና አስተዳደር ጸ/ቤት ኩዊንስ ፓርክ ውስጥ በሚገኘው በሊውተናንት ገሽርነሩ ግቢ የተካሄደውን የኦክቶበር 28,2011 ዓ.ም (እ.ኤ.አ) ታላቅ ሽልማት ያዘጋጀው የብሔራዊ ማህበራዊ ጋዜጣና መገናኛ የካናዳ ም/ቤት (National Ethnic press & Media Council of Canada ነበር። ሐዋርያ ጋዜጣና ዋና አዘጋጁ በዕለቱ የተዘጋጀውን ሽልማት አንደሌሎች አሸናፊዎች ሁሉ ከኦንታሪዮ ሊውተናንት ገሽርነር ከክቡር ዴቪድ

ሲ. ኦንሊይ (Honourable David C. Onley, Lieutenant Governor of Ontario) እጅ ተቀብለዋል። ለውተናንት ገሽርነር ደቪድ ኦንሊይ ሽልማቱን ሲሰጡ ባደረጉት ሰፊ ያለ ንግግር ካናዳ ከየትኛውም የዓለም አካባቢ የመጡ የሰው ልጆች መኖሪያ የመሆኗል ያህል ከየማህበረሰቡ ፈልቀውና በሙያቸው ልቀው አገልግሎት የሚሰጡ ሁሉ የካናዳ ጌጦችና ኩራቶች ናቸው ብለዋል። ማህበረሰባዊ የብዙሃን መገናኛዎች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸውና የሚመለከታቸው ሁሉ ትብብር እንዳይነሷቸው ያሳሰቡት ክቡር ሌውተናንት ገሽርነር፣ ካናዳ የሁሉም አገር ሕዝቦች መኖሪያና ባህላቸውን ያስከበረች አገር በመሆኗ ዕድገቷና ክብሯ ለሁሉም ተወራራሽ ነው ብለዋል።

የብሔራዊ ማህበራዊ ጋዜጣና መገናኛ የካናዳ ም/ቤት (National Ethnic press & Media Council of Canada) ፕረዚደንት ሚስተር ቶማስ ኤስ. ሳራስ (Thomas S. Saras) በበኩላቸው ባደረጉት ንግግር ለፍትህ ርትዕ፤ ለደሞክራሲያዊ መብትና ለዓለም ሰላምና ዕድገት የሚታገሉ ጋዜጠኞች ብርቅ ዜጎች ናቸው ብለዋል። ጋዜጠኞች ይሉኝታና ፍርሃት ሳያጠቃቸው ለሕዝብ ቤዛ መሆን እንዳለባቸው ያሳሰቡት ፕረዚደንት፣ የጋዜጠኞችን ደህንነትና ጥቅም በማስጠበቅ በኩልም የሚመሩት ምክር ቤት የተቻለውን ሁሉ ከማድረግ እንደማይቆጠብ ገልጸዋል። ይህ በአሳቸው የሚመራው የጋዜጣና መገናኛ ምክር ቤት በአደረጃጀቱና በጥንካሬው በዓለማቀፍ ደረጃ ከሚገኙ መሰል ድርጅቶች ጋር ሲነጻጸር የበላይነትን የያዘ ከመሆኑ በላይ በአሁኑ ሰዓት በካናዳ መንግሥት ሙሉ አውቅና ያለውና ተገቢው ድጋፍ የሚደረግለት መሆኑን በአጽኑነት ገልጸዋል። የወቅቱ የካናዳ ጠ/ሚ ክቡር ስቲቨን ሐርፐር የማህበሩ የክብር ፕረዚደንት መሆናቸውም ይታወሳል።

በዚህ አጋጣሚ ሐዋርያ ጋዜጣና አዘጋጁ ሳገኙት የመልካም አገልግሎት ሽልማት የተሰማንን ደስታ እየገለጸን፤ ከጋዜጣዊ ጎን ቆማችሁ በቻላችሁት ሁሉ ያበረታታችሁ፣ የደገፋችሁና በአጠቃላይም የሐዋርያ ሁለንተና ኢትዮጵያዊነትን በመወከል በመሆኑ በተግባራችን ሳታፍሩ አመኔታ ሰጥታችሁ ያስቀጠላችሁን ሁሉ በኢትዮጵያዊነት ስም ሽልማቱ የሁላችን ነውና እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን። ከሁሉም በላይ ደግሞ ደከመኝ ስለቸኝ ሳትል ዘወትር የሐዋርያ የሁዋላ ደጅን የሆነቸውን ወ/ሮ ብዙአየሁ እጅጉን አንስተን ሽልማቱ በግማሽ የሷ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን።